

## ዶወልስ ተሰላም አሳው ዶልድ ለእናገሮ ከታ ገለዋ

ከርስቶስ ለእናገሮ ያሳ ይልያዋን ይገኘዎች እኩይ ወላደ መፈረድ  
በደ ይረዱ፡ ተሰላም የኩይ አማካይ እኩ ግዳነ መቻ ይረዱ  
በደ፡ ዶወልስ ተሰላም አሳው ይልድ ለእናገሮ ከታይ፡ “የኩይ  
የኩ ገለሳይ ማቻድ” ያግኝ አማካው ወንሰድ እኩ፡ ዶወልስ  
አንተንታ እኩድ፡ “ከርስቶስ ያኩ ከስተድ ከርስቶስ ትምርቻ  
ዶልቻይ እኩ፡ ማካለ እኩ ገተትቻ ከርስቶስ እኩያዊ ከለለኝ  
እላምያ ባላን እታተወይ ማካለይ ይረዱ ጥና” ያገዙ አንተንታ  
አማካው ለጠርፍ ማለ፡፡

የሰሳ ከተደው ደብዳቤዋንታ፡ “መቻን ወዲ ይረጋገጥ አንተንታ  
ባረንቱ አማካውን ማኩድኩ፡ እኩ እኩር እታ እያዋንተክ  
እያያዥኩ፡ አንተንታ ባረንቱ ይኩ ከሻያዊ ይማድው፡ ወንደ  
እቀድኩ፡ ሆኖም ቅድመ ለአ እስዋ እቅድ ይጠሩኩ” ያግኝ  
አንተንታ ወንሰድ ከራ፡፡

### ክምኔቻው እኩ አመቱድ ታንሳ ቁጥጥዋ

ገለዋ 1:1-2

ጋልታ ሆኖ ሆኖ 1:3-12

የሰሳ ለእናገሮው ያሳው አመቱድ ትምርቻ 2:1-17

አማካውን ይኩዋዏ ማቻው 3:1-15

ወርሰሳ ቁጥቻ 3:16-18

**1** ነገ ዶወልስ፡ ሲፈሰን ይሞቻስ፡ ተሰላም የኩይ አማካይ  
አንተ ሆኖ ይጠሩ ይፈጸም ይፈጸም፡ ሆኖም የኩ እኩዋንታ ገደ የሰሳ  
ከርስቶስ ወንታ፡፡

**2** ያሳ እኩ እውዋጥ ገደ የሰሳ ከርስቶስ እኩ ከተተወይ  
እረተዋይ ሆኖተንታ ገደ፡፡

### ከርስቶስ ያሳ ገለሰ ሆኖ ተርድ

**3** ነገናን ያሳ ከልያዋንታ፡ ሆኖተንታ አማኑ ለወሰን ይጠሩ  
ይረዱ፡ ሆኖተንቱ እኩ እኩዋ ለቅድ ለቅድ ይርሱ ይረዱ፡ ነገ  
ሀንተንታ በስያዋኩ፡ ያሳ እኩ ወደ ገለታወቂ በስ፡፡

**4** ፈቃ ዝሂዱ፡ ሁንተኑታ የደሳይ ወይም አሳይ ገዢና ሁንተኑቱ ገንዘብያዊ አማካይዋ ነን እና ሁኔታ የሳይያዊንታ አድራሻ፡ ሁንተዋን መቀቻቸ፡፡

**5** ሁንተኑቱ የጥና የሳይ ክወተሞው በስያዣንታ ገዳይ ፖረደታና ማለሻ ማለሻ፡፡

**6-7** የሳይ ቅመ ጥርዳ ጥርዳና፡ ገዳይ የሰሳ ስራ ወልቀማ ክትናቸቱዋኑ ታማ ለጠቃዊ ገዳን ስለዋጥ ይኖ ወደ፡ የሳይ ሁንተኑታ የወሰንያዊንቱ በላ ወይም አሁኑ፡ ቅደ የጥና ሁንተናን ነና ሽዋጥና፡፡

**8** ቅደ የሳይ በረኞ አረፍጣንታን እና ገዳ የሰሳ ክርስቶስ ወንጋላ ወቅረቻ አዘዘተናዋንታ መረጃ፡፡

**9-10** ፈቃ በአሳ እና ስራ ገኩታዊን በንቃቄዴው ቅደ በረኞ አማካይ አባቃዋን ስብታናው ይኖ ወደ፡ አንቃንቱ ገዳ ስነዓትና እና ወልቀ ለንቃቄጥ ምክና ስራን መረጃና፡፡ ወሰንነት፡ ነን ሁንተኑቱ አድራሻ ክትና አማነቴና፡፡

**11** ነን ሁንተኑቱ አሳ ወደ የሳይ ወቅደ፡ እና የሳይ ወቅደ፡ እና የሳይ ወቅደ የሳይ ወቅደ ስራ ሁንተኑታ በስያዣንታ ገደ ፖረደናናን፡ ነን እና ወልቀ፡ ሁንተኑቱ ለአሳ አሳ ለምትናዋን ሁንተኑቱ አማካዊ አስቀ እና ስራ ወልቀን ገለ፡፡

**12** ፈቃን እና የሳይ ክወተሞኑን ቅደ እና ገዳ የሰሳ ክርስቶስ አፈ ክብተሞኑ፡ ገዳ የሰሳ ስነዓት ሁንተኑቱ በንቃቄና ሁንተናን፡፡

## 2

### የሰሳ ለእናገል ያሳይ

**1** ሆነ እናደን የሳይ ክወተሞኑ፡ እና ገዳ የሰሳ ክርስቶስ ያሳይውን ነን እናና ዝኑናው እና ሽዋጥና፡፡

**2** ተመበቻ እናይ ሁንተኑቱ እድያዊን ቅደ ሁኔታ ስብዳ ቀለን፡ ወይ እናን እና ተ ይኖ ክትናን ምክራይዋን፡ “ገዳ ገለይ ገኩድ” ገደ ሁንተኑቱ እለና ዝግመናናን ወዘና በየናናን፡ ነን ሁንተኑታ ወሰቻ፡፡

**3** ሁንተኑታ እናን አይ አገያን ባለቤት፡፡ አያዎ ገተ፡ ክስተደ ማካልያዊን ቅደ ዘጋጀናቸ፡ ባሻ ዓይ ቁጥሚናን ዝለሽና፡ ሁንተኑና፡፡

**4** አሳይ ገዢኝ አባባን አሳይ የሳ ግዢ አባባ እ አሳድ፡ እ  
ገዢ አንተንቱ አጋጥ ቁቁ አቅር፡ ቁይ ሁሳይ አቶ የሳ ገዢ አሳይ  
ገል አጋዳኝ፡ “ታን ይሳ” ገኩ፡

**5** ሆነተንቱ ሁሳይከት? ታን ሂዋ ሆነተንቱ ሆነተናና ደኋደ  
አድራ፡፡

**6** እ ባረ ወደያን ያናተ አቶን፡ ሁሉ ያናዋ አያይ እ ተቀንቶ፡  
ሆነተንቱ አጋቶ፡፡

**7** እያው ገተ፡ የሳ ግዢዎ ማካላይ ሁሉ አስ፡ ገን ሂ ተአያዊ  
አያየተ ክፍና ገኩር፡ እ ቅንጠና፡፡

**8** ሂዋጥ ገዢኝ፡ ሂ ማካለንታይ ቁጥቃ፡ ገዢዎ የሳስ የሳ  
ይና ፕሮዋን እ ወቅና፡ ቁይ የሳስ የሳ ለአንዋ ሆነች የሳን እ  
መላካ ቁይና፡፡

**9** ሂ ማካለንታይ ለደና አስዋን ይድ፡ ደር ወልቀን ወርድ  
ማለታን ማለልሳይዋ አቅር፡፡

**10** ሂዋዶንካ፡ ቁይ ቁይ አንተዋ ይጠጥ ይጠጥ እታ መመዋን  
ባላቅና፡ ቁይዋንቱ አጋናው ቁማተሩ ለቁደ አክበር ይጠጥ  
ቁይና፡፡

**11-12** ሂዋ ይጠጥ፡ ቁማተሩ አማንበር እን አሳቸ፡ ደንብ  
አያውን ድንትናዋንቱ እሳይ ተርጋታናድኑን ወርድ ግድኝን  
አማናናድኑ፡ የሳይ ወልቀማ ስለ አንተንቱ ግድ የሳና፡፡

### አቶተዋው ደረጃው አሳቸው

**13** ገን ገዢዎ ለቁያ ነፍናን የሳ ክልያዋንቶ፡ እን የሳ ሆነተንቱ  
ደረሰው፡ እን ወደ ገለጻናው በስ፡፡ እያው ገተ፡ ገን እያና ወልቀንና  
ቁማተሩ ሆነተንቱ አማንናዋን ሆነተንታ አሳናው፡ የሳይ ሆነተና  
ገይፈዲን ደረጃ፡፡

**14** የሳይ ሆነተንታ እን ሆነተንቶ አኖዲ እ ወጪሻቸዋ ቁለ ባንድ  
ገቢዎች፡ ሆነተንቱ እ ገዢ የሳስ ክርስቶስና እናተ በንቻታና፡፡

**15** ለው ነፍናን የሳ ክልያዋንቶ፡ ወኔድ እቁቻ፡ እን ሆነተና  
እናናን ግድና፡ ወይ እ ደብዳቤያን ግድና፡ ቁማርስዎ ወር  
እቁቻ፡፡

**16-17** እ ገዢ የሳስ ክርስቶስና ስራ ሁሳይናን ቁይ የሳይ፡ እ  
አው ነና ለቁደ፡ ስራ እና ክናተናን ነው መቁድ ደንብናን ለአ  
ሆናታ እሙዎች፡ ቁይ ሆነተንቱ ለአንዋ እን አሳናናን ሁሳይናና፡  
ሆነተንቱ ወዘኑ ማንቻ፡፡

## 3

ዶወልሳ፡ “ኩወ ወሰት” ያገድ

**1** ወርሰሳን ካፍዳን ይሳ ከልያዋንታ፡ ገዢ ቅለይ ሆነተንቱ ገደን፡ እለካ አካፍዳን በንቃቻናፍን፡ ንወ ይሳ ወሰት፡

**2** ቅለ አሳይ አሳይ አማኑና ድራው፡ ይሳይ ነና ፈጋሽ አሳቂቃጥን አታ አሳቂቃጥ አሻና ማለ፡ ንወ ወሰት፡

**3** ጥን ገዢይ አማኑአያዊ፣ እ ሆነተና መንግሥርና ቅለ አታተኩ ደንብ፡

**4** ነና ሆነተና አዘዘዣዎች ሆነተንቱ ሁኔታ አለያዊን ቅለ ለንግልኩ አሳድቃ ገዢይ ነና ሆነተዋን አማኑስ፡፡

**5** ገዢይ ሆነተንቱ ወሬና ይሳ ለፈቀዎን ከርሰቶስ እምያ ደንብያኩ ከላለ፡፡

ከታ ከተት ደለኝው ገዢ

**6** ካፍዳን ይሳ ከልያዋንታ፡ ሆነተንቱ እታ አከና ወጪ ከልሳን አሁን ደኘው ደለያ እና አሳተ ሆነተንቱ ሰከታናፍን፡ ተ ገዢ የሰሰ ከርሰቶስ ሰነጻን ሆነተና አሁክቸ፡፡

**7** እያወ ገጥ፡ ነና ሆነተናና ደለያ ወደ አካልበና ድራው፡ ሆነተንቱ እቅዱን ሁኔታ ደለኝው በስራው ሆነተንቱ ሆነተና ሆኖም እኛ፡፡

**8** ነና ሆነተና አሳነ ቅኑው ገዢር ማለ፡ ቅማና ገለሰ ደበረሰና ፕሮጀ አሳይ ደኘውዎጥ አትን፡ እ኏ን ቅመ ለወ ማቦከ፡፡

**9** ነና ፍዴ አፈደው ሆነተንቱ እቅዱን ሁኔታ ደለኝድን፡ ነና ሆነተንቱ ለምሳው ገዢናፍጥ አትን፡ ፍዴ ሆነተና እቻናው ካወ ማጥረ እይሩ ገዢር፡፡

**10** እያወ ገጥ፡ ነና ሆነተናና ደለድኩ፡ “እሳዎ ከየና አፈደ እንና ቅም” ያገድ ሆነተና አሁክድ፡፡

**11** እያወ ገጥ፡ እሳ የወዋን ገልያዋጥ አትን፡ እይና አብርዋንታ፡ አሁን ደኘው ደለያ እና ለሰራው፡፡

**12** ነና ፍዴንቱ ማለ አሳቱ ማረ ደኘው ደለኝድን፤ አሳይ ቅመ ማርድናን፡ ገዢ የሰሰ ከርሰቶስ ሰነጻን አሁኝ ድርቶ፡፡

**13** ጥን ሆነተንቱ ካፍዳን ይሳ ከልያዋንታ፡ ለው አሳው እሁለተት፡፡

**14** ቅለ ነና ለ ደብዳቤያን ከተደ ከታው አሁዘተና አፈደ እንና ደኘት፡ ፍ እፈ አከናት፡፡ እ ዘለታና ማለ፡ እታ ሰከትት፡፡

**15** ጥን እሳዳን እ ለርተጥ አትን፡ ወርከያደን ዳለጥ፡፡

### ወርሰሳ እርታ

**16** እርተዋ ገዢያ በረሱ ሁኔታ ስንትናት እና ወደና እና በርሃ  
እርተዋ እም:: ገዢያ ሁኔታና እብና ገድ::

**17** ታን ድወልስ፡ ሆ እርታ ታ ክፍያን ወቅድ፣ ታ ዝበዳበያ  
እናው ህወቻ ታ ፍርማ፡ ህወቻ ታን ወቅያ እናያ::

**18** እና ገዢ የሰሳ ክርስቶስ እኩ ክኑተዋይ ሁኔታና እና  
ገድ::

## ጽና ማጽኑ

### The Holy Bible in the Dawro language of Ethiopia

copyright © 2011 Wycliffe Bible Translators, Inc.

Language: Dawro

Translation by: Wycliffe Bible Translators, Inc.

Contributor: The Word for the World International

### Copyright Information

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

This translation text is made available to you under the terms of the Creative Commons License: Attribution-Noncommercial-No Derivative Works. (<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/>) In addition, you have permission to port the text to different file formats, as long as you do not change any of the text or punctuation of the Bible.

You may share, copy, distribute, transmit, and extract portions or quotations from this work, provided that you include the above copyright information:

You must give Attribution to the work.

You do not sell this work for a profit.

You do not make any derivative works that change any of the actual words or punctuation of the Scriptures.

Permissions beyond the scope of this license may be available if you contact us with your request.

### The New Testament

in Dawro

© 2011-2024, Wycliffe Bible Translators, Inc.  
and The Word for the World International

This translation is made available to you under the terms of the Creative Commons Attribution Share-Alike license 4.0.

You have permission to share and redistribute this Bible translation in any format and to make reasonable revisions and adaptations of this translation, provided that:

You include the above copyright and source information.

If you make any changes to the text, you must indicate that you did so in a way that makes it clear that the original licensor is not necessarily endorsing your changes.

If you redistribute this text, you must distribute your contributions under the same license as the original.

Pictures included with Scriptures and other documents on this site are licensed just for use with those Scriptures and documents. For other uses, please contact the respective copyright owners.

Note that in addition to the rules above, revising and adapting God's Word involves a great responsibility to be true to God's Word. See Revelation 22:18-19.

2025-05-01

---

PDF generated using Haiola and XeLaTeX on 2 May 2025 from source files dated 1 May 2025

585b63ca-b8e6-55c8-bfef-10bdc95ad69c